

**„14 ДУҗ -»сДН, 2019**

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| ሀሳብ - የፋክስ ቅጽ (SEM-4)<br>ፎካል - የዚያን አመት<br>ተቃራኒ - 02/04/2019 | <b>የአይነት - 4</b><br>(C. C.- 5.4.12. New & OLD)<br><b>የሰው ኃይል ዓይነት</b><br>(የሰው ኃይል) J | የዕድሜ - 70<br>ሆስፒታል - 11.00 እና 02.00 |
|--|--|-------------------------------------|

**Diffusion:**

$$\Delta \dot{H}_Y = 1 - Y \left\{ C_H C_T \frac{1}{V_0} H_0 U_m^2 + \frac{\bar{U}}{S} S^{TM} T_i \right\} \gg \bar{U} S^2 \tilde{A}^2 Q_m^2 C_{AU} \frac{1}{V_0} J \quad (5)$$

- (1)  $\{ \pm S_{\pm} \}$ ,  $\{ \pm e^{\pm i\theta} \hat{T} e^{\pm i\phi} \}$

[illegible]

- (2)  $\mathbb{U} \cap \mathbb{U}^c \cap \mathbb{H} \subset \{ \mathbb{C} \in \mathbb{K} \mid \mathbb{C} \in \mathbb{S} \text{ f\"ur } \mathbb{C} \in \mathbb{I} \text{ f\"ur } \mathbb{C} \in \mathbb{H} \}$

ÿç)œ±çÝî ô,, ãÝçÎ p }çæèÐÜü¼ÜÜü ÝÚ: JJ

$$\Delta \dot{A}_Y: 2 \quad \neq \{ \dot{C}_H \dot{C}_T \}^{1/2} \dot{C}_U \dot{C}_S^{2/3} \dot{C}_M^{1/3} \gg \dot{C}_U \dot{C}_S^2 \dot{C}_D \dot{C}_Y \dot{C}_C \{ \dot{a}_H \dot{C}_T \}^{1/2} \quad (10)$$

- (1)  $\mathbb{D}^{\text{TM}} \} \tilde{\mathcal{C}} \mid \mathbb{C}_4 \mathbb{E} \mathbb{H} \mathbb{S}^2 \mathbb{C} : \mathbb{J}$

- (2) „Ďalší TM RUÈUHŠZÇ: J

$$m^{1/4} e^{\pm i\phi} \pm c^{1/4}$$
$$\text{Đà Ý: } 3 \neq \left\{ \frac{\partial}{\partial t} H_0 \Gamma^{1/2} \frac{\partial}{\partial t} \right\} \ddot{U} S^2 \zeta^{TM1/4} \gg \ddot{U} S^2 \tilde{A}^2 \omega^{1/2} \frac{\partial}{\partial t} U \frac{\partial}{\partial t} e J \quad (5)$$

- (ü) „e†00uS¼axC¼C¼i TMil çÐ ±è²ü, }ç<±¼C: J

¥Îëÿ¼¼\$¼Î º² ...Ý\$¼m¼|QU²: JJ

- (2)  $H_X Y_i^{\text{TM}} \langle \hat{I}_i^z \rangle_{\text{ca}} \approx \frac{1}{2} \hbar \gamma_X \gamma_Y \langle \hat{I}_i^z \rangle_{\text{ca}} \approx \pm \frac{1}{4} \hbar \gamma_X \gamma_Y$

...è±ì ¼~œ¼,, }Đóœ Đéœ±œ,, ¶œ<±¼œ JJ

[illegible]

- (1)  $\dot{Y}C \dots \frac{1}{4} \ddot{U} \ddot{U} \ddot{S}^2 \ddot{C}^2 : J$

- (2)  $\mathbb{D}_{\mathbb{H}}^2 \subset \mathbb{A}^2 \subset \mathbb{A}^3 \subset \mathbb{A}^4$ : J

$$\frac{1}{4} \leq \phi \leq \frac{1}{4}$$
$$\text{Đã Y: } 5 \quad \neq \{ \text{Ch} \cdot \text{H} \cdot \text{T} \}^{1/2} \cdot \text{U} \cdot \text{S}^{2 \cdot \text{c}^{\text{TM}}} \cdot \text{T} \cdot \text{U} \cdot \text{S}^{2 \cdot \text{c}} \cdot \text{Đ} \cdot \text{đ} \cdot \text{A}^{2 \cdot \text{c}} \cdot \text{W}^{2 \cdot \text{c}} \cdot \text{C} \cdot \text{U} \cdot \text{L}^{1/4} \cdot \text{J} \quad (5)$$

- (1) „ $\hat{e}_k \hat{I} \hat{a} \hat{I} \hat{U} \hat{H} \hat{i} \hat{z} \hat{i} \hat{a} \dots \rangle \hat{c} \mid \hat{c} \pm \hat{i} \hat{i} \hat{c} m \dots \rangle$ ”

$$\tilde{A}^2 \in \{ : \tilde{U} U \tilde{x}^M \hat{1} \in \hat{U} \hat{1} \tilde{P} \tilde{x}^{1/4} \in \tilde{x} \} \tilde{q}^2 \in \tilde{C}^2 \tilde{x} | \tilde{C} \pm 1/4 \} J$$

- (2)  $\{ \frac{\partial}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) - \Delta \mathbf{v} \}_{t=0}^T = \mathbf{f}$

ŸxYÙèàœÝçÎx|œœ Ÿÿc-Ðç¼}œœæœ œœ)â JJ

